

የኤርትራ-ና.ኮም ታስክ ፎርስ ድል ተቀዳጀ

22 ለካቲት 2010

የኢ.ሳ.ያስ ደጋፊዎች ፕሮፖጋንዳ ቅገፍት ሆኖ ቀረ!

[Click here for pictorial report](#)

የፋሽሽት ኢ.ሳ.ያስ ደጋፊዎች፡ ዋሽንግተን ዲሲን፡ ከአስራ አራት ስተይቶችና ከካናዳ በአውቶቡስ ዲሲ የገባው ህዝብ ቁጥር የለውም፡ በቃ ዲሲ በአንድ ቀን ወዳም ጠልታም አስመራ መስላ ትውላለች። በተጨማሪም በኢትዮጵያውያንና በሱማሌዎችም ጭምር፡ የተቃዋሚ ሰልፋችን ደምቆና አገጠ ይወላል በማለት ሲዘረጋ የሰነበተው አጉል ፕሮፖጋንዳ በዛሬው ቀን ለካቲት 22 እፊታቸው ቁመን ሰልፉን በሚገባ በመከታተልና የሚገባውን ታሪካዊ ሰነድ በእጃችን ላይ ለማስገባት መብቃታችንና፡ የኢ.ሳ.ያስ ደጋፊዎችን ቅገፍት በዓይናችን ለማየት መቻላችን በጣም ደስ ብሎናል።

የኤርትራ-ና.ኮም ታስክ ፎርስ ከ6000 በላይ የሚገመት ፍላጎት በመዘርጋት በጽሑፍ፡ በሬድዮ፡ የሚገባውን መልእክት ክ50,000 በላይ ለሚጠጋው በዋሽንግተን ዲሲ ሜትሮፖሊታን ለሚኖር ህዝባችን፡ በተለይም የፖለቲካ ጥገኝነት ላገኙት ወጣቶች፡ የሚገባውን መልእክት በማስተላለፍ ረገድ የተሰራው ስራ በጣም አጥጋቢ ውጤት ማምጣቱን ተገንዝበናል።

ህዝባችንንም በጣም ነው የምናመሰግነው በጣም ደግሞ እንኮራብታለን። በተለይ በዋሽንግተን ዲሲና አከባቢ የሚኖረው ህዝባችን ያሳዩውን ሰልፍ ላይ ያለመገኘት ተቃዋሚ በጣም ታሪካዊ መሆኑን ነው ያረጋገጥነው።

የኤርትራ-ና.ኮም ታስክ ፎርስ ወደ ቦታው የደረሰው በ3:00 ከጥዋቱ ነበር፡ ከፌደራል ፖሊሶችና የዋይት ሃውስ የጸጥታ ሃይሎች ጋር ከተወያየንና ነገሮችን ግልጽ ካደረግን ቦኃላ በቀጥታ ስራችንን ጀመርን። በዛን ሰዓት ከአትላንታ የመጡ የኢ.ሳ.ያስን ባንዲራ የሚያወለበልቡ 25 የሚሆኑ ሰዎች ብቻ ነበሩ። ከሰዓት 5:00 አከባቢ ላይ የሰልፉን የፍቃድ ወረቀት ብስምዎ ያወጣችው የኢ.ሳ.ያስ አፈወርቂ ብቸኛዋ ወዳጅ፡ ሶፊያ ተስፋማርያም፡ ለፖሊሶች ቀረብ ብላ የፍቃድ ምስክር ካቀረበች ቦኃላ፡ እነዚህን ተቃዋሚዎች ካላባረራችሁ ብጥብጥ ይመጣል እና መራቅ አለባቸው ብላ ክስዋን አቀረበች። ፖሊሶችም እነዚህ ሰዎች መብት አላቸው፡ የናንተን ሰልፍ ለመሰነድና ፎቶዎች ለማንሳት የመጡ አሜሪካውያን ናቸው፡ ስለዚህ እነሱ መብታቸውን ያወቃሉ፡ አንቺም እንደመሪ መጠን መብትሽን በማወቅ ሁሉም ካንቺ ያሉት ስራችሁን በስነስርዓት እንድታካይዱ፡ እነሱም ከበጠጠጡ እንደሚታሰሩ ያወቃሉ አሉዋት። በመደናገጥ ሚሊሺያዎችን ብጥብጥ እንዳታነሱ፡ ተጠንቀቁ ብላ አሳሰበች። ወያኔ፡ ዓጋሜ፡ አንድነት፡ የሚሉ ለነሱ ስድብ ሆነው የሚሰሟቸው የትምክህትና የድንቁርና መዝሙራቸውን ግን አስምተውናል።

ብዙ የተነገረለትና የተወራለት የኢትዮጵያውያን ተሳትፎ ምንም ፍሬ እንዳላመጣ በዓይናችን ያየነው ነገር ሲሆን ከኤልያስ ክፍሌና ሌሎች አንድ ሴትና አንድ ወንድ በስተቀር የኢትዮጵያ ባንዲራ የያዙ ሌሎች ኢትዮጵያውያን አላዩንም። በተጨማሪም አንድ ሶማሊ ብቻ ነበር። እላይ እንደጠቀስነው፡ የዋሽንግተን ዲሲ ሜትሮፖሊታን ከባቢ፡ ክ50,000 በላይ ኤርትራዊ ነዋሪ ሲኖር፡ እዚህ ሰልፍ ላይ ግን 900 ያህል የህ.ግ.ደ.ፍ ፓርቲ አባሎችና ልጆቻቸው እንጂ ሌላ ከሰፊው ኤርትራዊ ህዝባችን እዚህ ሰልፍ ላይ አላዩንም። እኚህ ከ900 የማይበልጡ የበሰበሰና በጣም የደከመ የማመዛዘን ችሎታ የሌላቸው ሰዎች ብቻ ነበሩ። በተጨማሪም ኢ.ሳ.ያስ የመንደራችን ሰው ነውና፡ ከእርሱ ጋር እንሞታለን ብለው የሚያምኑ አምላኪዎቹ በስተቀር፡ ህሊና ያለው መመዘን የሚችል ሰው ነበር ብለን አናምንም።

በመጨረሻ፡ ዲሲ አከባቢ የሚኖሩ ኤርትራውያን፡ ኤርትራ ወስጥ የሚደርሰውን ግፍና ህ.ግ.ደ.ፍ የሚጭረው ያለው ጦርነት በመኮነን ለዛሬው የተጠራው ሰልፍ ላይ አለመሳተፋቸው

Please send your comments to webmaster@eritreana.com

በጣም እናደንቃለን። በተጨማሪም ህዝባችንን ለማስተማር ትልቅ የሚድያ ግዜ ዕድል ለሰጡን ለሃገር ፍቅር ፊደሎ አዘጋጅ አቶ ንጉሰ ወልደማርያም፣ የፊደሎ ሰላም አዘጋጅ አቶ ጸሃየ ደባልቀውና የኢትዮጵያን ሲቪሊቲ ፓልቶክ ሩም አዘጋጅ አቶ አባ መላን በጣም እናመሰግናለን።

ኤርትራና.ኮም

22 ለካቲት 2010

Please click here for pictorial report

Please send your comments to webmaster@eritreana.com